

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የአርብ ፕሮግራም**

፩. እንደ ጌታ ፍቃድ በOctober 7 የሰንበት ተማሪዎች የጥምቀት ስነ-ስረአት ይከናወናል። ስለዚህ ፕሮግራም ጌታን እያመሰገናችሁ እንድትቆዩ እናሳስባለን።

፪. በOctober 13 የመክሊት ለክርስቶስ አመታዊ የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ከ3:30 p.m. ጀምሮ በብርሃነ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል። በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን እንድንተባበር በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።

፫. በOctober 26፣ 27 እና 28 የመነቃቂያ ኮንፈረንስ ይኖረናል። በተለይም የቅዳሜው ፕሮግራም ለባለትዳሮች የተዘጋጀ ነው። በዚህ ፕሮግራም ለመካፈል ሁላችንም ጊዜአችንን እንድናመቻች በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።

፬. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችን መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

፭. በተለያዩ ምክንያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስለሆነ የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?


**መደበኛ ፕሮግራሞች**  
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች  
 ወንጌላዊት  
 ቤተ  
 ክርስቲያን



Chicago  
 Yemsrach  
 Evangelical  
 Church

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



**“ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ።”**  
 (1 ሳሙ. 30:6)

Chicago Yemsrach Evangelical Church  
 4455 N. Seeley Avenue  
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች  
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

**September 23, 2018**

**መስከረም 13፣ 2018 ዓ.ም.**

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ረድኤቱ ካሳ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም አያሌው አስፋው
ቃል .....	እህት ሰናይት ከበደ
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፤ እንደ ንስር በከንፍ ይወጣሉ፤ ይሮጣሉ፤ አይታክቱም፤ ይሄዳሉ፤ አይደክሙም።” (ኢ.ሳ. 40:31)**

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**በእምነት መቅረብ**

**“ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም፤ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና።” (ዕብ. 11: 6)**

አባታችን ሄኖክ በትውልዱ መካከል ለየት ያለ ሰው እንደነበረ መጽሐፍ ያስተምረናል። የትውልዶችን የዘር ሃረግ የያዘውን ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስትን ስናነብ የብዙ አባቶች ህይወት የተዘገበው “እገሌ ይህን ያህል አመት ኖረ፤ ወንድኖቻችን ሴቶች ልጆቻችን ወለደ፤ ሞተም” እየተባለ ነው። ነገር ግን ሄኖክ ላይ ስንደርስ አተራረኩ ለየት ይላል። ስለ ሄኖክ ሲናገር “ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ...ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም፤ እግዚአብሔር ወስዶታልና” በማለት በትውልዶች መካከል ለየት ያለውን የሄኖክን ሕይወት መጽሐፍ ይተርክልናል። (ዘፍ. 5:21-24) የዕብራይስጥ ጸሐፊ ደግሞ ሄኖክ እካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው እንዴት እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ብረሃን ያስረዳናል። (ዕብ. 11: 5-6)

ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው በእምነት በመመላለስ ነበር። በእምነቱ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷል። ከዚህም የተነሳ በምነት የሚገኝ ሕይወት ምሳሌ ሆኖ ሞትን አልቀመሰም። በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ፍጻሜያቸው ሞት ነበር። ሄኖክ ግን “ሞትን እንዳይይ በእምነት ተወስደ”። ሄኖክ በዘመኑ ሞትን ሳይቀምስ የተወሰደው በእግዚአብሔር ላይ ከነበረው እምነት የተነሳ ነው። ወገኖቹ፡- ዛሬም በክርስቶስ በማመን ከሞት ወደ ሕይወት በተሸጋገርን በኛ ላይ ሞት ስልጣን የለውም። የሄኖክ እምነት በሕወቱ ላይ ለውጥ ያመጣ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም ደስ የተሰኘበት እምነት ነበር። መቼም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ከምንረዳው ቁም ነገር አንዱና ዋናው እግዚአብሔር እርሱን አምነው በሚመላለሱ ሰዎች እንዴት ደስ እንደሚሰኝ ነው። ለዚህ ዋቤ ይሆነን ዘንድ በእብራይስጥ ምዕራፍ 11 የተዘረዘሩትን የእምነት አርበኞች ማስታወሱ በቂ ነው። ጌታ ኢየሱስም በምድር ሲመላለስ አስደንቀውት ከነበሩት ነገሮች አንዱና ዋናው ባልጠበቀው ስፍራ በሰዎች ያገኘው እምነት ወይንም ሊያምኑ በተገባቸው ሰዎች ያጣው እምነት ነበር። ለመሆኑ ከአባታችን ሄኖክ እምነት የምንማረው ምንድን ነው?

የሄኖክ እምነት መሰረታዊ አስተምሮ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለ ያምን ዘንድ እንደሚያስፈልገውና እግዚአብሔርም በእምነት ለሚፈልጉት ዋጋ እንዲሰጥ ማመን ናቸው። ይህ አይንቱ እምነት የእግዚአብሔርን ሕልውና የመቀበል ጉዳይ ብቻ አይደለም። ብዙ ሰዎች (ስይጣንም ጭምር) እግዚአብሔር እንዳለ ግንዛቤ ወይንም እውቀት አላቸው። ነገር ግን ያ እውቀት ሕይወታቸውን (ልባቸውን) የሚገራ እውቀት ሳይሆን የአእምሮ እውቀት ብቻ ነው። ከሄኖክ የምንማረው እምነት ግን ከዚህ የሚያልፍ ነው። ሄኖክ እግዚአብሔር እንዳለ ሲያምን እግዚአብሔርን በሚፈልገው ጉዳይ እንዳለ ነው የሚያምነው። በጤናው ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር ፋዋሽ አምላክ እንደሆነና እንደሚፈሰው ነው የሚያምነው። በፋይናንሱ ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ እንደሆነና ሊባርክው እንደሚችል ነው የሚያምነው። በጥበቃው ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር እንደሚጠብቀውና ከአውሬና ከክፉ ወጥመድ ሁሉ እንደሚታደገው ነው የሚያምነው። እንግዲህ ሄኖክ ያመነው የእግዚአብሔርን ሕልውና፣ አዳኝነት፣ ፈዋሽነት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እርሱን በፈለገበት በዚያ ማንነቱ እንደሚገለጥለትና ዋጋም እንደሚሰጠው ጭምር ነው።

ወገኖቹ፡- ክርስትና የእምነት ጉዞ ነው። ወደ እግዚአብሔር የምንቀርበውና እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኘው በእምነት ብቻ ነው። ዛሬ በማናቸውም በፊታችን ባለ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን እየፈለግን እርሱን በፈለግንበት አቅጣጫ ሁሉ ላይ ዋጋ እንደሚሰጠን በማመን እንመላለስ። አሜን!